

ክፉ አጋጣሚ !

ይህ አሁን የማጫውታችሁ ታሪክ አስቂኝነቱ በቀልድ ጎራ ቢያሰልፈውም እውነተኛ ገጠመኝ ነው። ገጠመኙን ያጫወተኝ ወዳጄ በቅርብ በሚያውቀ የሠፈሩ ሰው ላይ የደረሰ መሆኑን ገልጸልኛል።

የወዳጄ ሠፈር ሰው እንዲህ ሆነላችሁ፦

ለእናቱ አንድ በመሆኑ ብዙውን ጊዜ ከሠራ ውጭ የትም ቢሄድ እናቱ ደስ አይላቸውም። እሱም እናቱን ላለማሰጨነቅ አብዛኛውን የእረፍት ጊዜውን እቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው። አንድ ቅዳሜ ቀን እንደተለመደው አልጋው ላይ ጋደም ብሎ የሬድዮ ፕሮግራም ሲያድምጥ ውሎ አመሻሽ ላይ እናቱም በሽተኛ ለመጠየቅ ወደ መንደር ጎራ ሊሉ ሲነሱ እሱም አየር ቢጤ ልቀበል ብሎ ይነሳል።

" ከመሽ ደግሞ ወዴት ተነሳህ __? እባክህ ልጄ አርፈህ ቁጭ በል ቤትህ። የቅዳሜ ቀን ሰካራም ይጋጭሃል። እኔ በቁሜ ነው ደርሼ የምመጣው " በማለት እናቱን የተለመደውን ተቃውሞዎቻቸውን በማቅረብ ሊያስቀሩት ቢሞክሩም እግሬን ላፍታታ ብሎ ወጣ አለ።

ከቤቱ ስለማይወጣና እንደሰፈሩ ወጣቶች ዘለል ዘለል ሲል ስለማይታይ በሠፈር ሰው በጣም ይወደዳል። እግዚአብሔር የባረከው የማይለው የለም። እናቱም ስለልጃው ጨዋነት ሳያነሱ የዋሉበት ቀን የለም።

ከቤቱ ወጥቶ አውራ መንገዱን ጥግ ይዞ ነፋስ እየተቀበል የቆጡን የባጡን እያሰበ ጥቂት ደቂቃዎች እንደተጓዘ ከሰፈሩ ትንሽ ወጣ ብሎ ከሚገኘው የአካባቢው የመሸታ ክልል የሚሰማው ጆሮ የሚበጥሰው ሙዚቃ ካሃሳቡ አባኖት በመንገዱ ዳር መደዳውን ያሉትን ብና ቤቶች እየገረመመ አለፈ።

ለመጠጥ ብዙ ግድ የለው። ዛሬ ግን የሆነ ነገር ጠጣ ጠጣ አሰኘው። ግን ፈራ። አንድ የሰፈር ሰው ካየው ስሙ ይጠፋል። ደግሞ መጠጣትም ፈለገ። የደሞዝ ሰሞን ስለነበር የገንዘቡ ጉዳይ አሳሳቢ አልነበረም። ግን ሰው ፈራ። የነበረው አምራጭ ሰው የሌለበት ቤት ፈልጎ ዳዳም ቢሆን ገብቶ መጠጣት ነበርና በአይኑ ጭር ያለ ቤት ስያይማትር በጥግ ላይ አንድ ቤት ያያል። ወዲያው ሳያመነታ ግራ ቀኙን ተገላምጦ ዘው ብሎ ገብቶ ጥግ ፈልጎ ይቀመጥና የሚጠጣ ያዛል።

ባዶ ቤት ታቅፋ የተቀመጠችው ኮማሪት እሱን ስታይ ፊቷ ሁሉ ጥርስ ሆኖ እየተፍለቀቀች መጠጡን አቅርባለት እየተጎነጨ ጨዋታ ቢጤ ጀምመሩ። አንድ ሁለት 3 ሲል የሰው ፍራቻው ሁሉ ከራሱ ላይ ተገፎ ሄደ። "ደሞ ማን ምን አገባው በራሴ ገንዘብ እኔ ሕጻን ልጅ አይደለሁ" እያለ በራሱ ለራሱ ወኔ ሰጥቶ እግሩን አነባብሮ ተቀመጠ። በኋላ ላንቺም አንጨ። ለኔም ቅጂ ሲል ሳይታወቀው ሰአት እላፊ ሆነ። በስካር መንፈስ ደፍሮ ለመሄድ ቢያስብም ሃይለኛ ዝናብ ያዘው። ጭራሽ 8 ከሌሊቱ መሆኑን ሲያውቅ ተስፋ ቆርጦ መጠጥ ደገመ።

ኮማሪቷ እንደሌሎቹ ኮማሪቶች አይደለችም። ባለ ባል ነች ። በሌላ አንጋገር ያስቀመጣት አለ። ባሏ በጣም ስለሚቀና በሰፈር ሰላይ ያስጠብቃታል። እስከም ይህንን ስለምታውቅ መጠጥ ከመሸጥ በስተቀር ብዙም ለወንድ ፊት አትሰጥም። ለዚህም ነው ቤቷ ጭር ያለው። አጅሬንም ቢሆን እንዲያድር አላደፋፈረቸውም። በኋላ ግን ስሜቷ ፈለገው። ጭራሹን እሷው ጋባዥ ሆና አረፈች።

በቃ እዚሁ አድረህ ጠዋት ትሄዳለህ አለቺው።" ስለ ሰውየዋ ነግራው ስለነበር ፈራ። ግን አዲስ አበባ ውስጥ እንደሌለና ከሳምንት በፊት እንደማይመጣ ስትነግረው ተረጋቶ አንሶላ እየተጋፈፈ ለ3 ሰአት ያህልም ሳይተኛ። በሩን አንዳች ነገር ሲደበድበው ሁለቱም በድንጋጤ ባነኑ።

"ማነው" አለች ። ወደ መብራቱ ማብሪያ እጅቀንኝ እየሰደደች ። "እኔነኝ" አሉ ከጎረቤቷ አንድዋ አሮጊት። ደነገጠች የባሏ አክሰት ናቸው። ከወንድ ጋር ተኝታ ቢያይዋት አለቀላት። ቶሎ ብድግ ብላ ተነስ ተነስ ብላ ልታስነሳው አስባ ግን የት ትደብቀዋለች ቤቱ አንድ ክፍል። አግዳሚው መቀመጫ ላይም ብታስተኛው ማወቃቸው አይቀርም። ስለዚህ

ያለው አማራጭ ወንድሜ ነው ከክፍለ ሃገር መጥቶ ነው ማለት እንደሆነ አስባ ለሱም ነግራ በሩን ከፈት ስታደርግ ያላሰበቸው ነገር ተከተለ። ጎረቤቶቻችን እድርተኞቻችን እያለቀሱ ገቡ። እናቷን ሊያረዷት ነው ለካ።

ቤቱ በለቅሶ ድምጽ ቀውጧ ሆነ። አጅሬ ብርድልብሱን ለብሶ ጥግ ቆመ። ትንሽ ተለቃቅሰው ጋብ እንዳሉ ፍራሽ መሬት አውርደው ቤቱን ያዘገጃጁት የባሏ ዘመድ "ማነው እሱ ልጄ" እብለው እንደዋዛ ግን በቁጭት ይጠይቃሉ። "ወንድሜ ነው ከክፍለ ሃገር ትናትና ገብቶ ነው" ብላ ፍርጥም ብላ ስትመልስ ቀልባቸው መለስ አለ። "አይ ልጄ እንግዳው አገሉ ነገር ላይ ደረሰክ"። አሉ አንደኛዋ ሴት።

አንደኛዋም ቀበል አድርገው። " አይ ሠጋ ስጋ እንዲህ ቀላል ነው መከራሽን ብቻሽን አትሁኝብሎ እኮ ነው እሱን ያመጣላት።" አሉ ። አጅሬ አይኑ ተቁለጨለጨ። በነጋና ከምኔው በሽለኩ ብሎ ሲይስብ ። ተነስ እንጂ ከወንበሩ ላይ ሂድ ፍራሹ ላይ ከእህትህ ጋር ተቀመጥ ብለው ጭራሽ አመቻችተው አስቀመጡት። ረፈድፈ ሲልም ቁርስ ከተባላ በኋላ አንደኛዋ ሴት ምላጭና ሳሙና ይዘው መጥተው የኮማሪቷን ጸጉር ላጭተው ሲጨርሱ ሌላኛዋ የሰፈር ሴት "ምነው እሱንም በነካ እጅሽ አትላጭውም ለሱ እንደገና ልትመጭ ነው።" ይላሉ። አጅሬ ደነገጠ

ኮማሪቷም "እሱ እንኳን ይቅርበት ገጠር ስለሚሰራ ብርዱን አይችለውም" ብላ ልታስጥለው ስትሞክር።

" ምነው፥ ምነው፥ እናትህ የዘጠኝ ወር ቤትህ ከምስጥ ተዳላ አፈር ተጭኗት አንተ ባርኔጣ የሚከልለውን ብርድ ፈርተህ ጸጉርህን አጎፍረህ ለአንድ ቀንም ላትሆናት ነው ምነው ምነው ነውር አይደለም እንዴ" በማለት ከግራ ከቀኝ ሲያዋክብት ለመናገርም ፋታ ሳያገኝ ጸግሩ በሳሙና ርሶ የገሸለጥ ጀመር።

አጅሬ ጸጉሩንም ተላጭቶ ከገባው ለቅሶ ደራሽ ጋር እየዩውን ተያያዘው። ካሁን አሁን የማውቀው ሰው ይገባና ጉድ እሆናለሁ ብሎ ሲጨነቅ። ጭራሽ የናቱን ድምጽ ከውጭ ሰምቶ አረፈው ። ወዲያውኑ እራሴን አመመኝ ብሎ ጥቅልል። አለ።

እናቱ ገብተው ትንሽ ቁጭ ካሉ በኋላ ከመሸ ወጥቶ ስለጠፋው ልጃቸው ጭንቀታቸውን ለለቀስተኛው ሲያዋዩ አጅሬ ብርድ ልብሱ ውስጥ ሆኖ ይንቀጠቀጥ ጀመር። እናቱ እንደማልቀስም እየቃጣቸው ወይኔ ልጄ እያሉ ሲጨነቁ ለቀስተኛውም ሲያጽናኛቸው ቆይተው ሊወጡ ሲሉ የልጃቸውን ጃኬት ወንበር ላይ ተንጠልጥሎ ያዩታል።

ጃኬቱ ኪሱ ላይ ቀለም ፈሶበት በበረኪና አስለቅቃለሁ ብለው ያነጡት እሳቸው ስልሆኑ የልጃቸው መሆኑን ምንም አልተጠራጠሩም። ይብስ ብለው ጎንበስ ሲሉ ጫማውም ቁጭ ብለዋል። የዚህን ግዜ

"ልጄን ገለው ገፈውት ይህው ልብሱ ይኸው ጫማው ያገር _ _ _ ያለህ የህግ ያለህ ማነው የልጄን ገዳይ ፍረዱኝ ይሄው ማስረጃው"

እያሉ ጃኬቱን ይዘው ሲጭሁ አጅሬ ከዚህ በላይ ሊቆጣጠረው ስላልቻለ ብርድልብሱን እንደተከናወነ ሰውን በረጋግዶ እግሪ አውጭኝ አለ። የሱን መሮጥ ያዩ ጎረቤቶችና ቤትውስጥ የነበሩት አስተዛዛኞችን ወንጀሉ ስለታወቀበት የሚሮጥ መስሏቸው ያዘው ያዘው እያሉ ተከተሉት እሱም ዘር ሳይል ሮጦ ወደ አንዱ ጥግ ወተፍ ብሎ አመለጠ።

ኘኘ ለቀስተኞቹ ሁሉ ኮማሪቷን አይንሽ ላፈር ብለው አብጠለጠሏት። ኮማሪቷም እውነትም ነፍስ ገዳይ መስሏት በሁኔታው ተደናገጠች። ወዲያው ፖሊስ መጥቶ ለጥያቄ ወደ ጣቢያ ሲወስዳት ተደብቆ የሚያየው አጅሬ አዘነላት ቀስ ብሎ አንድ ሊስትሮ ይልክና ከፖሊሶቹ ኋላ ኋላ እዩዩቸውን እያስነኩ የሚሄዱትን እናቱን ልጅዎት እቤት ነው ብሎ እንዲነግራቸው ያደርጋል ፖሊሶችም ኮማሪዋን ጣቢያ አድርሰው ወደ አጅሬ ቤት ሲሄዱ አጅሬ አልጋ ውስጥ ተጋድሞ ተገኘ። ኮማሪቷም ተለቃ ወደ ሃዘኗ ተመለሰች።

አጅሬ እናቱን ማታለል ቢችልም የፖሊሶቹን ጥያቄ ማምለጥ ስላልቻለ እውነቱን ተናግሯል። እናቱ ግን ምንም ነገር ሳይገለጽላቸው በልጃቸው መገኘት ብቻ በደስታ ስክረው በቀጥታ ያመሩት ምስጋናቸውን ለማቅረብ ወደ ቤቴክርስቲያን ነበር።

አያድርስ ነው እንጂ ሌላማ ምን _ _ _